

ለስደተኛ ጥገኝነት ድጋፍ አዋቂ ጥገኛ ለመጨመር የቀረበ ማመልከቻ - የመቆጣጠሪያ ዝርዝር



ኦክቶበር 2010

አማርኛ (Amharic)

(ቀድሞ NASS) ከአገር ውስጥ ቢሮ (የእንግሊዝ የድንበር ኤጀንሲ) የስደተኛ ድጋፍ በአሁን ጊዜ እያገኙ ከሆነ እና በስኮትላንድ ውስጥ ባለቤትዎ፣ ሚስት ወይም አጋርዎ የሚቀላቀልዎ ከሆነ፣ በሚያገኙት ድጋፍ አዋቂ ጥገኛን ለመጨመር ይቻላል።

ቢሆንም ግን በጥገኝነት ድጋፍ ላይ አዲስ አዋቂ ጥገኛን ለመጨመር የአገር ውስጥ ቢሮ የተወሰኑ ሰነዶችን እንዲያቀርቡ ሊጠበቅብዎት ይችላል። ያለእነዚህ ሰነዶች የቀረቡ ማመልከቻዎች ሊሳኩ አይችሉም።

ከዚህ በታች የተቀመጡትን መረጃዎች እንደሰበሰቡ ወደ ስኮትላንድ የስደተኛ ምክር ቤት ቢሮዎችን ይምጡ ስለዚህም ለእርስዎ ቀጠሮ እንይዝልዎታለን።

በድጋፍ ላይ አዋቂ ጥገኛ መጨመሩ የስደተኝነት ጥያቄ ላይ ተጨምረዋል ማለት እንዳልሆነ ያስታውሱ በሁሉም ጊዜያት ከሕጋዊ ተወካዮችን ጋር በቤተሰብዎ ሁኔታዎች ውስጥ የተከሰቱ ለውጦች በስደተኛ ጉዳይ ላይ ለውጥ ሊያስከትሉ እንደሚችሉ እንዲወያዩ እንመክርዎታለን።

የሰነድ ማረጋገጫ ዝርዝር

የሚከተለው ማረጋገጫ ዝርዝር ለማመልከቻዎ አስፈላጊ ሰነዶችን ለመሰብሰብ ይረዳዎታል። ወደ ቢሮዎችን ሲመለሱ ለማግኘት የሚችሉትን ያህል ከእያንዳንዱ ምድብ ብዙ ቁጥር ያላቸው ሰነዶችን ያምጡ ስለዚህም ማመልከቻዎ ለመፅደቅ ብዙ እድል ይኖረዋል።

ጥገኝነት

እርስዎ እና ጓደኛዎ በተመሳሳይ የጥገኝነት ጥያቄ ላይ ስለመዘርዘራችሁ ያረጋግጡ ለምሳሌ፡

- ለአገር ውስጥ ቢሮ የቀረቡ ሌላ የጥገኝነት ጥያቄ ላይ እርሶን ወይም ጓደኛዎን አንዳችሁ በአንደኛችሁ የጥገኝነት ጥያቄ ላይ እንዳላችሁ የሚያስቀምጥ የማንኛውም አዲስ መረጃ ቅጂ
- ጥገኞችን የሚዘረዝር እና ግንኙነትዎን የሚያረጋግጥ የልግስና መጠይቅ ቅጂ
- እያንዳንዳችሁን የሚጠቅስ የእርዎውን ወይም የጓደኛዎ የማጣሪያ/የጥገኝነት ቃለመጠይቅ ቅጂ

ግንኙነት

- አግብተው ከሆነ የጋብቻ ምስክር ወረቀት ቅጂ
- ካላገቡ እርስዎ እና ጓደኛዎ ከዚህ በፊት በአንድ ላይ ከቀደሙት ሶስት አመታት ውስጥ ለሁለት ዓመታት መኖራችሁ ማስረጃ ለምሳሌ፡-
 - በሁለታችሁ ስር ውስጥ ያሉ የመሰረት መገልገያዎች ደረሰኞች
 - ለእርስዎ እና ለጓደኛዎ ከአገር ውስጥ ቢሮ (UKBA) የተሰጡ ደብዳቤዎች
 - ከሕጋዊ ተወካይዎ የተጻፉ ደብዳቤዎች
 - ከሕክምና ባለሙያ የተጻፉ ደብዳቤዎች
- የልጅዎ የልደት ምስክር ወረቀት እርስዎ እና ጓደኛዎ ከዚህ በፊት ከቀደሙት ሶስት አመታት ውስጥ ለሁለት አመታት ቀጣይነት ያለው ግንኙነት ወስጥ እንደነበራችሁ የሚያረጋግጥ ቅጂ

የስራ ቅጥር

ጓደኛዎ ከታላቋ ብሪታንያ መንግስት ሕጋዊ ፈቃድ አግኝታ እየሰሩ ከቆዩ የሚከተሉትን ማቅረብ አለብዎት

- የሁሉም የከዚህ ቀደም ቀጣሪዎችዎ ዝርዝር በጊዜ ቅደም ተከተል በጣም ቅርብ ከሆነው አሰሪ ጀምሮ
- ያለፉት ሶስት ወራት የክፍያ ደረሰኞች ወይም 12 ሳምንታዊ የክፍያ ደረሰኞች ያአሰሪውን ዝርዝሮች ጨምሮ
- ፒ45 (P45) ወይም ሌላ የሰነድ ማረጋገጫ ከአሰሪያቸው የስራ ቅጥር እንደተቋረጠ የሚያረጋግጥ
- የብሔራዊ ኢንሹራንስ ቁጥር
- የሰሩባቸው ቀናት
- ሰርተዎቸው የነበሯቸው ስራዎች አይነት

ጓደኛዎ በታላቋ ብሪታንያ ውስጥ ያለፈቃድ እየሰሩ ከቆዩ፣ የሚከተሉትን ማቅረብ አለባቸው

- የሁሉም የከዚህ ቀደም ቀጣሪዎችዎ ዝርዝር በቅደም ተከተል
- የሰሩባቸው ቀናት
- ሰርተዎቸው የነበሯቸው ስራዎች አይነት

ጓደኛዎ በጭራሽ ሰርተው የማያውቁ ከሆነ፣ የሚከተሉትን ማቅረብ አለብዎት

- በታላቋ ብሪታንያ ወስጥ እራሳቸውን እንዴት እንደገፉ ሚገልፅ ማብራሪያ
- ስለደገፏቸው ማናቸውም ጓደኞች ደብዳቤዎች፣ የድጋፍ ባህሪ እና ቆይታ የሚዘረዝሩ ምንም ተጨማሪ ድጋፍ ለማቅረብ ስላለመቻላቸው የሚገልፅ

የከዚህ በፊት አድራሻዎች

- ጓደኛዎ ቆይተውባቸው የነበሩ በታላቋ ብሪታንያ ውስጥ ያሉ የከዚህ በፊት አድራሻዎች የፅሁፍ ዝርዝር፣ በእንግሊዝ አገር ውስጥ በጣም ቅርብ ከሆነው አድራሻ ጀምረው በቅደም ተከተል

- እያንዳንዱን ንብረት በባለቤትነት ስለመያዝ የፅሁፍ ማብራሪያ እና ለመኖሪያ ማንኛውንም ነገር ስለመክፈሉ

የባንክ ሒሳብ

- በእርስዎ ወይም በጓደኛዎ የተያዙ የባንክ ሒሳቦች በሙሉ ከዚህ በፊት ለ6 ወራት የተሰጡ ጊዜያቸውን የጠበቁ የተሟሉ የባንክ መግለጫዎች
- የማናቸውን ትላልቅ ግብይቶች የጽሁፍ ማረጋገጫ ለምሳሌ በሒሳቦች መካከል የሚንቀሳቀስ ገንዘብ
- በሒሳብዎ ውስጥ ገንዘብ ስላስቀመጠ ማንኛውም ሰው እነዚህም ተቀማጮች ስለማድረግ የሚያረጋግጡ ደብዳቤዎች
- እርስዎ ገንዘብ ያወጡለት ማንኛውም ሰው ደብዳቤዎች ከእርስዎ ገንዘብ እንደተቀበለ የሚያረጋግጥ
- በታላቋ ብሪታኒያ ውስጥ የሚገኝ ባንክ የተፀፈ ደብዳቤ

ጠቃሚ መረጃ :- የሚያቀርቧቸው ደብዳቤዎች በእንግሊዘኛ ቋንቋ መሆን አለባቸው። ደብዳቤውን የሚያቀርበው ግለሰብ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ለማቅረብ ካልቻለ ደብዳቤዎን እንዲፅፍልዎ ለመርዳት በቀጠሮ ቀን እንዲያመጧቸው እንመክርዎታለን።

በደብዳቤው ውስጥ የተቀመጡ አድራሻዎች እና የስራ ቦታዎች ዝርዝር በእንግሊዘኛ ቋንቋ ሊፅፏቸው ካልቻሉ በራስዎ ቋንቋ ሊፅፏቸው ይችላሉ።

ወደ ቢሮአችን ሲመጡ ሁሉንም ከእርስዎ ጋር የሚገናኙ ከዚህ በላይ የተዘረዘሩትን አግባብነት ያላቸው መረጃዎች ማምጣት አለብዎት ያለበዚያ በማመልከቻዎ እርሶን ለመርዳት አንችልም።